



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

8221 Georgia Avenue, Silver Spring, MD. 20910

Tel: (202)-677-0094 Fax:

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ማከሰኞ ሰኔ ፳፫ ቀን ፪ሺህ፯ ዓ.ም.

ቅፅ ፫ ፣ ቁጥር ፲፰

የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ፮ኛ መደበኛ ስብሰባ

የአቋም መግለጫ

እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ማዕከላዊ ምክር ቤት አባሎች፣ ሰኞ ሰኔ ፳፪ ቀን ፪ሺህ፯ ዓም (June 29, 2015) በድርጅቱ የመተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 20.2(1) መሠረት የምክር ቤቱን ፮ኛ መደበኛ ስብሰባ በአካል በድርጅቱ ጽሕፈት ቤት በመገኘት እና በዘመኑም ቴክኖሎጂ በመጠቀም አካሂደናል።

በስብሰባችን በተያዙት አጀንዳዎች መሠረት ተወያይተን የሚከተሉት የአቋም ውሳኔዎች ላይ ደርሰናል።

1. በመካከለኛው ምሥራቅ የአልቃ-ዒዳ ተቀጥላ በሆነው ዳኤሽ (አይ.ሲ.ሲ.) አማካኝነት በመካሄድ ላይ ያለው ጦርነት በተለያዩ ነባር ኃይማኖቶች ተከታይ ሕዝብ ላይ ያስከተለው ፍጅት እና ስደት፣ በነባር እና ጥንታዊ ታሪካዊ ቅርሶች ላይ ያደረሰው ውድመት አሳዝኖናል። በዚህ ዓመት በሚያዝያ ፲፯ ቀን ባወጣው ፲፬ኛ መግለጫችን ድምፃችንን ከፍ አድርገን እንዳሰማነው፣ ከሁሉም በላይ በጦርነቱ የመጀመሪያ መሥመር ተጠቂ የሆኑት አገር አልባዎቹ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሲሆኑ፣ በተለይ ደግሞ በሊቢያ በዳኤሽ አማካይነት በወገኖቻችን ላይ በደረሰው አሠቃቂ የግፍ ግድያ ሐዘናችንን እጅግ የከበደ አድርጎታል። የደቡብ አፍሪቃ ዜጎች ለነፃነታቸው በሚታገሉበት ዘመን እኛ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ድጋፍ ካደረግንላቸው አገሮች መካከል ቀዳሚዎች ነን። ሆኖም ዛሬ እነርሱ ነፃ አገር ሲሆኑ፣ በደቡብ አፍሪቃ ተጠልለው በሚኖሩ ስደተኛ ወገኖቻችን ላይ የሚፈጸመው የግፍ አገዳደል፣ ኢትዮጵያዊነት በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገሮች ገሃም የወረደበት ሆኖ ተሰምቶናል። ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በዓለም ዙሪያ፣ በተለይም በመካከለኛው ምሥራቅ፣ የሚፈሰው የንፁህ ደም እንዲቆም ጥሪውን ያቀርባል። ስለሆነም በዓላማችን በግልፅ እንደሠፈረው፣ የሰዎች የዕምነት ነፃነት እንዲከበር፣ በሕዝቦች መካከል ወንድማማችነት፣ ፍቅር እና መተሳሰብ እንዲሰፍን ከሚጥሩ ኃይሎች ጎን በመቆም የበኩላችንን ድርሻ ለማበርከት እንንቀሳቀሳለን። ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያውያን ስደት፣ መከራ እና ሥቃይ እንዲያበቃ፣ የስደቱና የመከራው ምንጭ የሆነው የትግራይ-ወያኔን አገዛዝ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ አሽንቀጥሮ ለመጣል በዘር ጠላትነት ተፈርጆ የዘር ጥፋት የተፈጸመበትን የዐማራ ነገድ በማደራጀት የትግሉ ግንባር ቀደም ተዋንያን እንዲሆን የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን።
2. የትግራይ ወያኔ የኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት ጠላት በመሆኑ፣ ይህ ዘረኛ ቡድን በሕዝባችን ላይ በመፈጸም ላይ ያለውን የአገር ክህደት፣ የንብረት ዘረፋ፣ በሙስና መዘፈቅ፣ በሕዝብ ላይ የጅምላ ግድያ እና እስራት መፈጸም እየተከታተልን ለዓለም ጎብረተሰብ እና ለተባባሪ ሕዝባችን የማጋለጥ ሥራችን አጠናክረን እንቀጥላለን።
3. ዐማራው በዘረኛው የትግራይ-ወያኔ ቡድን በዘር ጠላትነት ተፈርጆ፣ የተፈጸመበትን የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ወንጀል ትውልዱ ጠንቅቆ እንዲያውቅ እና የወያኔን ትውልድ በየትኛውም ጊዜ እና ቦታ ተጠያቂ ማድረግ የሚችልበትን መረጃዎች የመሰብሰብ እና የመተንተን ሥራችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል እናደርጋለን።
4. በጎጃም፣ በጎንደር፣ በጋምቤላ፣ በአሰሳ፣ በሐረርጌ እና በሌሎችም የኢትዮጵያ ክፍሎች በትግራይ-ወያኔ እና በተባባሪዎቹ አማካይነት በወገኖቻችን በዐማራ ነገድ ተወላጆች ላይ የቀጠለውን የጅምላ ግድያ እና ማፈናቀል አጥብቀን እናወግዛለን።
5. የትግራይ-ወያኔ ሎሌ የሆነው የብአዴን ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን በግድምድሞሽ እንዳመነው፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት ለሱዳን እስላማዊ አገዛዝ አሳልፎ የመስጠቱን ተግባር፣ ይዋል ይደር እንጂ የትግራይ-ወያኔ እና ተላላኪዎቹን በአገር ክህደት ወንጀል የሚያስጠይቃቸው እንደሆነ እናስገነዝባለን።

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!

ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!